

የዲ. ሲ. የ ወረርሺኝ በሽታ ሥራ አጥ ዋስትና (PUA) ለ COVID-19 አስቸኳይ ሁኔታ መሰረታዊ መረጃ

ለመጨረሻ ጊዜ በ ሜይ 20፣ 2020 የተሻሻለ

የወረርሺኝ በሽታ (PUA) ሥራ አጥ ዋስትና ምንድን ነው?

PUA በተለምዶ ለስራ አጥነት ዋስትና (UI) ለሌላቸው ሰራተኞች የገንዘብ ድጋፍ፣ የደመወዝ ክፍያ ፕሮግራም ነው። ይህም ገለልተኛ ተቋራጭነት፣ በግል ሥራ ላይ የተሰማሩ፣ 1099 ተቀባዮችን፣ አዲስ ሠራተኞችን እና በዓመቱ ውስጥ የሥራ አጥነትን ዋስትና አግኝተው የጨረሱትን ያካትታል። እንደ በ UI እንደሚያመለክቱት፣ ስራ በሚሰሩበት መስሪያ ቤት ክልል ውስጥ ለ PUA ያመልክቱ።

PUA በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያካትታል፤

- ♦ **1099 ይቀበላሉ፤** ለአራስዎ ነው የሚሰሩት፣ ገለልተኛ ተቋራጭ ነዎት እና/ወይም እንደ ፓሬይ እና ኡብር ያሉ ተባራሪ ሥራዎች አማካይነት ገንዘብ ያገኛሉ እንዲሁም በ COVID-19 ምክንያት ገንዘብ ማግኘት አልቻሉም።
- ♦ **አዲስ ሥራ መጀመሪያ ነበር** ወይም በ COVID-19 ምክንያት አዲስ ሥራ ሊጀምሩ የነበረው ተዘጋ።
- ♦ በ COVID-19 ምክንያት ት/ቤቱ የተዘጋ ልጅ **ዋና ተንከባካቢ** ነዎትን።

በሥራ ቦታ ላይ ለተወሰነ ጊዜ የ W-2 ሠራተኛ ብሆን እና በ COVID-19 ምክንያት ዲሲ ውስጥ ያለው አሰሪዬ ከሥራ ቢቀንሰኝ ወይም የሥራ ሰዓትን በእጅጉ ቀንሶብኝ ከሆንሰ? ለመደባዊ UI ብቁ ነዎት፣ እና በ dcnetworks.org ላይ ማመልከት ይችላሉ።

PUA እንዴት ነው የሚሰራው?

ምን ያህል እኔ ይደርሰኛል እና ለምን ያህል ጊዜ ነው የማገኘው?
የዲሲ ከፍተኛው ሳምንታዊ የሥራ አጥነት ክፍያ በሳምንት \$444 ነው። የ PUA ድጎማዎ ግማሽ ያህል ደመወዝዎን እስከ ከፍተኛው የክፍያ መጠን ድረስ ይተካዋል። በፌዴራል CARES ሕግ መሠረት አመልካቾች ተጨማሪ ከኤፕሪል - ሐምሌ ወር ጀምሮ ለአራት ወራት በሳምንት \$600 ይከፈላቸዋል። የ PUA ጥቅሞች እስከ 39 ሳምንታት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ብቁነትን ለመጠበቅ በየሳምንቱ ማረጋገጫ ሰነድ ማጠናቀቅ ያስፈልግዎታል።

ጥቅሞቼን ማግኘት የምጀምርበት ጊዜ መቼ ነው?
PUA የገንዘብ እርዳታ በቀጥታ ተቀማጭ ወይም (ዴቢት ካርድ ዓይነት) ካርድ አማካይነት ይሰጠዎታል። ካመለከቱ በኋላ የቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ቅጹን መሙላት ያስፈልግዎታል። ፣ በአጠቃላይ የይገባኛል ጥያቄዎችን ለማስኬድ 21 ቀናት ያህል ይወስዳል ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የአመልካቾች መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ስለሆነም እንዲታገሱን እንጠይቃለን።

ሥራ እየፈለግኩ መሆኔን ማረጋገጥ አለብኝ?
ዲሲ ለሁሉም አመልካቾች የሥራ ፍለጋ መስፈርቶችን በአሁኑ ጊዜ አንስቷል።

ስለ የይገባኛል ጥያቄዎ ዝርዝር ጥያቄዎችን በኢሜይል covid19.ui@dc.gov ይላኩ

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?

በሁለት ደረጃዎች ለ PUA ያመልክቱ፤ መጀመሪያ በ dcnetworks.org ላይ የተጠቃሚ በ UI ይገባኛል ጥያቄ ያቅርቡ (ብቃት ከሌለው ይከልከሉዎታል) እና ከዚያ በ dcdoes.force.com/PUAForm/s/ ላይ የ PUA ማመልከቻውን ይሙሉ። ፣ በ ኤክስፕሎረር አሳሽዎ ላይ የ UI አቤቱታዎትን ለመሙላት ዴስክቶፕን ወይም ላፕቶፕ ኮምፒዩተርን ይጠቀሙ። የኮምፒዩተር ወይም የቤይነመራብ ግንኙነት ከሌለዎት ለ 202-724-7000 ይደውሉ።

ማመልከቻ ሳሰገባ ምን ዓይነት ሰነዶች/መረጃዎች ያስፈልጉኛል?

- ♦ ስም፣ አድራሻ፣ የአሠሪ ስልክ ቁጥር
- ♦ የሶሻል ሴኩራቲ ቁጥር
- ♦ የአሜሪካ ዜጋ ካልሆነ የባዕድ ምዝገባ ቁጥር
- ♦ 2019 እና 2020 (አንድም 1099, የደምዘ, ወይም ታክስ ተመላሽ) የገቢ ሰነድ
- ♦ 2020 የሩብ ዓመት
- ♦ ገቢዎችን መገመት

ሙብቶቼን በሚመለከት ማናገር የምችለው ማንን ነው?

የሞሺንግተን የሕግ ባለሙያዎች የሠራተኞች ሙብት ከሊኒክ 202-319-1000

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህግ ድጋፍ ማህበር 202-628-1161

የሜትሮ ሞሽንግተን የይገባኛል ጥያቄ ተከራካሪ ፕሮግራም AFL-CIO: 202-974-8159

